

ስኬታማው የኢትዮጵያ ፕቭሊክ ዲፕሎማሲ እና እያደደገ የመጣው ተሰሚነትነ፤

በስንታየሁ ግርማ የፌዴራል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት የሕዝብ ግንኙነት እና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ___sintayehugirma76@gmail.com

04-19-17

አዲሱ ዲፕሎማሲ ከሴፕተምበር 9/11 በኋላ በስፋት ተቀባይነት እያገኘ እንደመጣ አንዳንድ ምሁራን ያስረዳሉ። ለአዲሱ ዲፕሎማሲ መጠናከር ዋነኛ ምክንያቶች ተብለው የሚጠሩት ግሎባላይዜሽን(ሉላዊነት) እየተስፋፋ መምጣቱ እና ዓለም በኢንፎርሜሽን ኔትወርክ በጥብቅ መቆራኘት በዋነኝነት ይጠቀሳሉ።

አዲሱ ዲፕሎማሲ ከመንግስት ለመንግስት ብቻ ያተኮር የነበረው “አሮጌውን ዲፕሎማሲ” በህዝብ ዲፕሎማሲ እንደተካው የሚያምኑ ብዙ ናቸው። አሁን ባለንበት ዘመን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዓላማዎችንና ግቦችን ለማሳካት መንግስትን ብቻ ማሳመን በቂ አይደለም። የህዝብ አስተያየትን መቅርዝ ህዝብ ማሳመን እና ሰጥቶ መቀበል የአዲሱን ዲፕሎማሲ ዋነኛ ማጠንጠኛ ነው። በሉላዊነት ዘመን በተለያዩ ዓለም ክፍል ያሉ ሠዎች በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በተለይም በኢንተርኔት በጥብቅ የተሳሰሉ በመሆኑ ከዜጎች መረጃ በመደበቅ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን ዓላማን እና ግብ ማሳካት ከማይቻልበት ደረጃ ተደርጏል። ያገባናል የሚሉትም እየበዙ ናቸው ።በዚህም ምክንያት በሌላ ሀገር የሚኖሩ ሠዎችን አስተሳሰብ እና አስተያየት መቅረዝን እና በጋራ መግባባት ላይ መድረስ ትኩረት እየተሰጠው ነው።

የኢትዮጵያን የፕቭሊክ ዲፕሎማሲ ስኬታማነትን ካሳዩት መካከል የሰላም አስከባሪ ሀይላችን በተሰማራባቸው በአፍሪካ ሀገሮች ያሳየው የሥነምግባር ብቃት፣ ለልማት እያደረገ ያለው አስተዋፅኦ ይገኝበታል። ይህንን ደግሞ ዓለም የመሠከረው ነው። አልጀዚራ “the secret to Ethiopian’s Counter terrorism Success” ጁላይ 30/2015 በሚል ርዕስ አንቀጽ ባወጣው ዘገባ መሠረት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ኦባማ አሜሪካ ከኢትዮጵያ የፀረ

ሽብር ስትራቴጂዎች መማር እንደምትፈልግ ገልፀዋል። አልጀዘራ በመጣጥፉ ኢትዮጵያ በፀረ ሽብርተኝነት የተሳካው ዋናው ምክንያት በፖለቲካ ነው ይላል። በኢትዮጵያ እምነት ወታደራዊ እና የወንጀል ፍትህ በፖለቲካ ሊመሩ ይገባል የሚል እምነት ይዛ በመተግበር ውጤታማ ሆናለች ይላል። የፖለቲካ ስራው ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር መወያየት እና እነርሱ እራሳቸውን በፈቃደኝነት አደራጅተው ሽብርተኝነትን እንዲዋጉ ማስቻል ነው፤ ወታደሩ የፖለቲካውን እና የሲቪል ስራውን ከመርዳት ያለፈ ሚና የለውም። ኢትዮጵያ ይህንን ስታደርግ የአካባቢውን በዓል በማክበርና ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ይላል አልጀዘራ። ከተለመደው ግዛትን ይዞ ከመቆየት ይልቅ ኢትዮጵያ የአካባቢውን ህብረተሰብ በማወያየት እና ሀሳባቸውን በማክበር፣ በማሰልጠን፣ በማስታጠቅ እና የአካባቢ አስተዳደር እንዲቋቋሙ በመርዳት ራሳቸውን ከሽብርተኝነት እንዲከላከሉ በማድረግ በኩል ውጤታማ ሆናለች ይላል አልጀዘራ፤ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሀይል በተሠማራባቸው ሀገሮች በልማት ጭምር መሳተፍ የኢትዮጵያን ገፅታ በመገንባት በኩል የራሱን ሚና እየተጫወተ ነው። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ እንዴት Hard Power (ወታደራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሃይልን) ወደ ተሰሚነት (Soft Power) መቀየር እንደሚችል ያሳያል ሀገር ናት። ተሰሚነት የፕብሊክ ዲፕሎማሲ አንዱ መሣሪያ ነው።

ሁለተኛው የኢትዮጵያ ተቀባይነት ያለው ፕብሊክ ብዙ ዲፕሎማሲ እና ተሰሚነቷን ያሳያል ጉዳይ የስደተኝነት አያያዟ ነው።

ዛሬ ድፍን አውሮፓ እና አሜሪካን በተጠናወታቸው የዘረኝነት ሱስ በእነርሱ ምክንያት ከሶሪያ፣ ከሊቢያ ወዘተ... እየተሰደዱ ያሉ ዜጎችን እንዴት እንደሚቀበሏቸው ዓለም እየታዘበ ነው። ምዕራቡ ዓለም የነጮች ብቻ መሆን አለበት ከሚል እሳቤያቸው በመነሳት በእነርሱ ምክንያት ሀገራቸውን እና ሀብታቸውን ጥለው የሚሰደዱ ዜጎችን የምርጫ ዓላማ በማድረግ ፅንፈኛ ፣ዘረኞች በየሀገሮቹ ሥልጣን በመቆናጠጥ ስደተኞችን ቁምስቅላቸውን እያሳዩ ነው።

ዘ ክርስቲያን ሳይንስ ሞኒተር ፀሐፊ ጀምስ ጀፈሪ አፕሪል 17, 2017 “ Instead of wall an open door, Why ethiopian welcomes an enemy’s refugees” በሚል ርዕስ አንቀጽ ባወጣ መጣጥፍ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገር ኤርትራን ጨምሮ በመቶ ሺህ በላይ ስደተኞችን ተቀብላ በአግባቡ እያስተናገደች መሆኑን ዘግቧል። የርዳናስ የተባሉት የኤርትራ ዜጋ የኢትዮጵያን ወታደሮች “እንደወንድሞቿ ” እንደምታያቸው ምስክርነቷን

ሠጥታለች። ኢትዮጵያ ህዝብን እና መንግስታትን ለይታ እንደምታይ ዘክርስቲያን ሞኒተር ዘግቧል።

ኢትዮጵያ ስደተኞችን በአግባቡ ማስተናገድ እና በሯን ክፍት በማድረግ (Open door policy) መከተሏ ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታዎ እንዳሏት ጀነሬር ሬጋን የተባሉ በአርካዲያ ዩኒቨርሲቲ (ፔንሳይልቫንያ) ስለ ኤርትራ ስደተኞች በኢትዮጵያ ያጠኑ የዓለም አቀፍ ግንኙነት ጥናቱ ተባባሪ ፕሮፌሰር ይገልጻሉ። “ ኢትዮጵያ ስደተኞችን በአግባቡ ማስተናገድ ለቀጣይ ግንኙነት ምቹ መንገድ ይከፍታል” ብላ ታምናለች ይላሉ ፕሮፌሰሩ። ዘ ክርስቲያን ሞኒተር አክሎም ኢትዮጵያ በምታስገነባቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች 30 ሺህ የሌላ ሀገር ዜጎቿን የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ለማድረግ ማቀዷን ገልፀዋል።

ኢትዮጵያ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የኤርትራ እና የሌሎች ሀገር ዜጎችን የትምህርት እድል ማመቻቸቷ ይታወቃል። ይህ ደግሞ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማሻሻል ወሳኝ የፕብሊክ ዲፕሎማሲ ዘዴ መሣሪያ ነው።

ጌተኛው የኢትዮጵያን ፕብሊክ ዲፕሎማሲ ውጤታማነት ማሳያ ደግሞ ታላቁ ሩጫ ነው። ታላቁ ሩጫ በአፍሪካ በአስደሳችነቱ እና በአሳዛኝነቱ ሣይቀር የመጀመሪያው መሆኑን እነጋርዲያን ሣይቀር ምስክርነት የሰጠበት ነው። በታላቁ ሩጫ የሚሳተፍ የውጭ ሀገር ዜጎችም በተደጋጋሚ ስለኢትዮጵያ ህዝብ እንግዳ ተቀባይነት እና ስለ አኩሪ ባህሏ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ታላቁ ሩጫ ከኢትዮጵያ አልፎ ወደ ጎረቤት ሀገር ደቡብ ሱዳን ኤክስፖርት መደረጉ ይታወቃል።

ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የፕብሊክ ዲፕሎማሲው እና የተሰማራነት ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ እና እያደገ የመጣ ቢሆንም አሁንም ያለን አቅምንና ያለበትን ደረጃ ብዙ ይቀረዋል። ይሁንና ተሰማራነቱ በየጊዜው እያደገ የሚሄድ በመሆኑ ሌሎች እምቅ አቅሞቻችንን መለዩት እና በአግባቡ ለውጭ ዓለም የመሸጥ አቅማችንን (Promoting Capacity) እያሳደግን መምጣቱ ይገባናል።

በስንታየሁ ግርማ የፌዴራል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ጽ/ቤት የሕዝብ ግንኙነት እና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር